

# የበርማዋ እማሆይ ይፍቱኝ!

በላይኒህ አባተ (abatebelai@yahoo.com)

ታሪክ ደጋግሞ እንዳሳየው ነገ ጉርንቧቸውን ታንቀው መያዛቸው ላይቀር በበርማ ጭራቅ ገዥዎች ሕዝባቸውን በማረድ ላይ ይገኛሉ። ይህንን አስቃቂ ግፍ የሚፈጥሙትን



Figure 1 "Shoot Me Instead!"

ወታደሮች ተገዳማቸው ወጥተው የተጋፈጡት አንዲት መነኩሴ ምድርንም ሰማይንም አስገርመዋል። መነኩሴዋ ተሕዝቡ በፊት እርሳቸውን እንዲገሏቸው ተመጣካዋል\*። እኒህ ተገዳማቸው ወጥተው ህይወት ለማትረፍ ጥረት ያደረጉ መነኩሴ ሳድግ አውቃቸው የነበረቱን እውነተኛ የኢትዮጵያ መነኩሴዎችና ካህናት አስታውሰውኛል።

ይህ አድግ የሚባል የወሮ በሎች ቡድን ቤተመንግስት ገብቶ ክህነትን፣ ሽምግልናን፣ ህሊናን፣ ባህልንና በአጠቃላይም ሰውነትን ተማርከሱ በፊት በኢትዮጵያ ካህኑ ካህን፣ ሽማግሌውም ሽማግሌ፣ ሰውም ሰው ነበር። እውነተኛ ካህንና ሽማግሌ ታረቁ ብለው የማይፈጠም እርቅ፣ አትፈጽሙ ብለው የሚደረግ ድርጊት፣ ይሁን ብለው የማይሆን ነገር አይከሰትም ነበር። ይህ አድግ የተባለው የሳጥናዔል ተከታይ ቡድን ክህነትን በእነ አባ ገረመድህን ሽምግልናን ደግሞ በእነ ኤፍሬም ይሳቅ ገደል ተከተተው ወዲህ ክህነትና ሽምግልና ተሰው ደምና አጥንት የተሰራ ወጥ ማጠበቂያ እንጀራ ሆነዋል።

አንዳንድ አስመሳዮች እነ አባ ገረመድህን እንደ አረም የዘሯቸው ካህናት ሲተቹ ተእኛ በላይ ተቆርቋሪ መስለው ቤተክርስቲያና የተወቀሰች አስመስለው ጅራታቸውን ተውዲያ ወዲህ እያወራጩ ቤተክርስቲያናን ተድጡ ወደ ማጡ ሲከቷት ይታያል። ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያናን ራስ ክርስቶስን፣ አማኙን ሕዝብና የአምልኮቱን ሕንፃ ያጠቃልላል። ሕዝቡ የሚያመልክበት ሥፍራ በአሪዎሶች ሲቃጠልና የቤተክርስቲያናን አሥራት ከፋይ ሕዝብ በአረመኔዎች ሲታረድ የአባይ ማትያስ የካህናት ቡድን በቃጠሎው ሥጋውን እየጠበሰ ተዝካሩን ይዝቃል።

ስለዚህ እንደ በርማዋ መነኩሴ ሕዝብን ተሞት ለማትረፍ ሳይሆን የቤተክርስቲያናን አስራትና አርመኔዎች የጨረገዱትን ሕዝብ ተዝካር እየዛቀ ሕዝብ ሲጨፈጨፍ “ለቆ ጣለ” የሚልን

ካህንና ጳጳሳትን መውቀስ በምን መስፈርት ክርስቶስንና ክርስቶስን አምኖ የሚኖረውን ሕዝብ መውቀስ ሊሆን ይችላል? በምን ሒሳብ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ለፍትህ የተሰውትን ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ-ዘኢትዮጵያን ያፈራችውን ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን መውቀስ ሊሆን ይችላል? በምን ቀመር ደብረ-ሊባኖስ ፋሽሽትን በጠመንጃ ያርበደበዱትን አባ ገብረየሱስን ያፈራች ቤተክርስቲያን መውቀስ ይሆናል? በምን ሚዛን በጦርነት ወቅት አርበኛ በሰላም ጊዜ መምህርና ጠሐፊ የነበሩትን መላክ ብርሃን አድማሱ ጀምበሬንና አለማየሁ ሻሾን ያፈራች ጥንታዊት ቅድስት ቤተ-ክርስቲያን መተቸት ሊሆን ይችላል? በምን ስሌት ዓለም ጨለማ በነበረችበት ዘመን ቀለም በጥብጠውና ብራና ፍቀው ሆህያትን፣ ሃይማኖትን፣ ፍልስፍናን፣ ስሌትን፣ ሥነ-ጽሑፍንና ሥዕልን ያስተማሩ ሊቃውንትን፤ እንደ መምህር አካለ ወልድ፣ አራት ዓይናው ጎሹ፣ መሀሪ ትርፌ፣ አቡነ ጎርጎርዮስና ሌሎችንም ያፈራች ቤተክርስቲያን መውቀስ ሊሆን ይችላል? ማትያስ ሲደመር የማትያስ አገልጋዮቹ ይሆናል(=) ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሚል ቀመር ለመከራከር እጁን የሚያወጣ በየትኛው አቅጣጫ ሊታይ ይችላል?



የሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን መጸመናን ሲረሸኑ፣ ሲታሰሩ፣ ሲገረፉ፣ ሲሰደዱ፣ በስደት ሲታረዱ፣ ሲራቡና ሲጠሙ መዋሉን ቀጥለዋል፡፡ አባይ ማትያስና አገልጋዮቻቸው ግን አባይ ማትያስ "ጵጵስናውን በገንዘብ ገዛው!" ሲሉ እንደከሰሱትና በኩልኩልቱ እንደ ታነቀው አባ መላኩ በእንጀራና በቁርጥ ታንቀው ዝም ብለዋል፡፡ መጽሐፉ ግን እስተንፋስ ያለው ሁሉ እንዲተነፍስ ያዝዛል፡፡ የአባ

ማትያስ አገልጋይ ጳጳሳት ግን ይህንን የመጽሐፍ ቃል በመሻር የሕዝቡን እስተንፋስ ለመዝጋት በሰይጣን ተላላኪነት ተሰልፈዋል፡፡ ሰይጣን እንደ እግዚአብሔር በአካል ባይታይም በጭራቅነቱ፣ በውሸታምነቱ፣ በከሐዲነቱ፣ በአታላይነቱ፣ በሌባነቱ፣ በስግብግብነቱ፣ በከፋፋይነቱና በክብር የለሽነቱ ይታወቃል፡፡ እነዚህ የሰይጣን ባህሪያት በባዕዳን ከወንበር የተጎለቱትን ባንዳ ገዥዎች ይገልጧቸዋል፡፡ ካህናት በተለይም "የኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያንና የአማራን ቋንጃ ሰብረናል" እያሉ በሚደነፉት የተሾሙት "ፓትርያሪክና" እርሳቸውን የተሸከሙት ጳጳሳት ለገንዘብና ለስልጣን ሲሉ አምላካቸውንና ሕዝባቸውን ክደው የቤተ-ክርስቲያኗ ቋንጃ ሰባሪዎች ላሳደጓቸው ካድሬዎች ዛሬም ሲላላኩ ይታያል፡፡

እነዚህ ካህናት የቤተክርስቲያኗ ልጆች በመላ አገሪቱ በግፍ ሲታረዱ፣ ሲገረፉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲሰደዱና ሲራቡ አብረዋቸው ቆመው እንደማያውቁ ይታወቃል። ዛሬም አስራት እያስገቡ እንደ ኮርማ የሚቀልቧቸው ምእመናን እየታረዱ በጅምላ ግኒደር ተቆፈረው ጉድጓድ እንደ ውሻ እሬሳ ሲጣሉ፣ አንገታቸው እየተቀላ በመንገድ ሲጎተቱና ከእነጥላቸው ሲቃጠሉ እንኳን እንደ በርማዋ መነኩሴ “መጀመሪያ እኔን ግደሉ” ብሎ በገዳይና በተገዳይ መካከል የሚቆም በግፍ ለተገደሉት ድምጡን ከፍ አድርጎ ፀሎት የሚያደርስ ጳጳስም ማየት አንቀጥ ሆኗል።

የይህ አድግ ዘመን ጳጳሳትና መነኩሴዎች ተገዳም የሚወጡት እንደ አምስቱ ዘመን የደብረ ሊባኖስ መነኩሳት ሰይጣን የላከውን ፋሽሽት ለመፋለም ወይም ደግሞ እንደ በርማዋ መነኩሴ ምእመናን ለማትረፍ ሳይሆን ገንዘብ ለማካበት፣ ፎቅ ለመስራት፣ ልጃገረድ ለማሳደድና አረመኔ ሲገል ተስካር ለመዛቅ ሆኗል።

አቡነ ጴጥሮስን፣ አቡነ ሚካኤልን፣ አባ ገብረየሱስን፣ አድማሱ ጀምበሬንና አለማየሁ ሻሾን የመሳሰሉ ካህናት በአገሬ ምድር እስታገኝ የበርማዋ እማሆይ ይፍቱኝ!

\*Myanmar nun pleads with military not to shoot children: ‘Kill me instead’  
<https://www.independent.co.uk/asia/myanmar-protests-nun-military-coup-b1814532.html>

*መጋቢት ሁለት ሺ አስራ ሶስት ዓ.ም.*